

በሰመኑ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዳ አምላክ አሜን።

“ወይሰበክ ዝወንጌክ መንግሥት ውሰተ ኩኩ ዓከም።

ይህ የመንግሥት ወንጌክ በዓከም ሁኩ ይሰበካክ።”

(ማቴ 24፣14)

ልዑላ ባሕርይ **እግዚአብሔር** ወልድ ኢዳምንና ልጆቹን ከዲያብሎስ ባርነትና ከሞተ ነፍስ ለማዳን የፈቀደበት ዘመን በደረሰ ጊዜ ከቅድስተ ቅዱሳን **ድንግል ማርያም** ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሱዋ ነፍስ ነሥቶ በፍጹም ተዋሕዶ ከተወለደ በኋላ በደመ መስቀሉ ለዋጀው ዓለም ወንጌል ሰለሙን ይሰብኩለት ዘንድ ሐዋርያት መርጦ መለኩ ይታወቃል። (ማቴ 25፣19-20)

ቅዱሳን ሐዋርያት ከአምላካቸው **ከኢየሱስ ክርስቶስ** በተሰጣቸው መመሪያ መሠረት የብሱንና ባሕሩን አቋርጠው አባቡንና ጊንጡን ረግጠው ዓለም ባደረሰባቸው ስቃይና መከራ ሳይሳቀቁ እስራት፣ ስቅለትና ሞት ሳይበግራቸው የወንጌል ብርሃን በዓለም እንዲበራ አድርገዋል፤ ጌትነቱንና ከሃሊነቱን የምትናገር፣ አምላክነቱን የምትመሰክር ምሥጢረ ድኅነትን የምታበሥር ወንጌል ሰለምን አምልተው አስፍተው ሰብከዋል፤ ጽፈው አስረክበዋል።

የቅዱስ ወንጌል ዋና ዓላማ ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን የማይጸየፍ **ኢየሱስ ክርስቶስ** **“ከናገተ ደካሞኝ ሸክማኝሁ የከበደ ሁኩ ወደኔ ኑ ከኔም ክሳርፋኝኋከሁ።”** ባለው አምላካዊ ጥሪ መሠረት የኃጢአት ሸክም የከበደው ማንኛውም ሰው ሕይወቱን በንስሐ አስተካክሎ ዕረፍተ ነፍስ እንዲያገኝ በአምልኮተ ጣዖት የረከሰው በደመ **ክርስቶስ** እንዲነገ እንዲቀደስ በአጠቃላይ የሰው ልጅ ሁሉ በወንጌል አምና **መድኃኔዓለም** በቸርነቱና በፍቅሩ ለፍጥረቱ የሰጠውን ታላቅ ጸጋና በረከት ለክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዲበቃ ማድረግ ነው። (ማቴ 11፣ 28-29)

ያ ሁሉ ውጣውረድ፣ መከራና ስቃይ የበዛበት ዘመን አልፎ እነሆ ዛሬ የቴክኖሎጂ ወቅት በሚባል ዘመን ተተክቷል፤ በዚሁም የሰልጣኔ ዘመን መጀመሪያ ላይ የ**እግዚአብሔር** ቃል በራዲዮና በቴሌቪዥን እየተሰራጨ ሲደመጥ ዕፁብ ድንቅ ተብሎለታል። በአርግጥም ነገሩ ዕፁብ ድንቅ ነው። በአሁኑ ዘመን ደግሞ ጥበቡና ሥልጣኔው እየረቀቀ በመምጣቱ ማንም ሰው ባለበት ቦታ ሆኖ “የድረ ገጽ” website ተጠቃሚ በመሆን የ**እግዚአብሔርን** ቃል ከማዳመጥ አልፎ በጽሑፍ እየያዘ ለመገልገል የበቃበት ዘመን ላይ ተደርሷል። **እግዚአብሔር** ይመስገን።

ጠቢቡ ሲራክ **“ይህን ያደረገ ከግዚአብሔር ሁኩን ይኝካክ።”** ካለ በኋላ ቀጥሎም **“ጥበብ ፈጣሪዋ ሠራት ከሰውም ገከጣት ”** እንዳለው (ሲራ 1፣19, 50፣29) ሁሉ የሚቻለው ኃይሉ አምላካችን **እግዚአብሔር** ረቂቅ ጥበቡን ሥውር ምሥጢሩን ለሰው ልጅ አየገለጸ ነው። ለወደፊትም የሰው ልጅ የተሰጠውን ጥበብ በአግባቡ መጠቀም አስከ ቻለ ድረስ መግለጹን አያቋርጥም። በዚህ ጥበብ አማካይነት ወንጌል በዓለም አየተዳረሰ ነው። በመሆኑም ቃሉ የአማኝንም ሆነ የኢአማኝን በር በማንኳኳት ላይ ይገኛል። ወንጌል በዓለም የመሰበኩ ምክንያት ቃሉን ለሚቀበሉ በቃሉ እንዲድኑ ቃሉን በማይቀበሉ ላይ ደግሞ መፋረጃ ይሆን ዘንድ ነው። በመሆኑም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠውን የሥልጣኔ በረከት በመጠቀም ዘመኑን መዋጀት አስፈላጊ መሆኑን ሊታመንበት ይገባል። ፍጥረቱን በመግባት የሚጠብቅ፣ በፍቅሩ የቀደሰ፣ በቸርነቱ ያዳኝ፣ ጸጋውንና በረከቱን ለወዳጆቹ ያበዛ፣ ረቂቅ ጥበቡን ለሰው ልጅ የገለጸ **መድኃኔዓለም ክርስቶስ** ይክበር ይመስገን። አሜን።

ሊቀ ካህናት ኃይለሥላሴ ዓለማየሁ

የደንበር ደ/ሰለም መድኃኔዓለም የኢት/ኦ/ተ/ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና

የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ካሊፎርንያ ሀገረ ሰብከት ሥራ አስኪያጅ